



መታደኑ እስከ መቼ !!

ከአሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ አንድነት(ኦሎን ኢኦ) የቀርቦ

ኢትዮጵያዊ ለአገሩ ቀናኢ ለነፃነቱ ተቆርቋሪ መሆኑ የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ፤ አባቶቻችን በአገርና በሚስት ቀልድ የለም ቢሉም ዘመኑ የወለዳቸው መሪዎቻችን ስለውስጣዊ አስተዳደራችን የሚያደርጉት በተቃራኒ ነው፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ መብቱን እና በደሉን የሚገልጽባቸው ቃላት እጅግም ያነሱ ናቸው። ዓለም እየተሻሻለ ሲሄድ የኢትዮጵያውያን ሕይወት ግን በተቃራኒው እያቆለቆለ መሄዱ አሳፋሪ ነው።

አገራችን በአባቶቻችን ደም ፍሳሽ እና አጥንት ክስካሽ ተከብራና ተፈርታ ስትኖር ሌሎች ታዳጊ አገሮች በባርነት ቀንበር ሥር ሲማቅቁ የነበሩ ዛሬ ከኛ ተሽለው ያሻቸውን መንግሥት መርጠው የማይስማማቸውን ጥለው ኢኮኖሚያቸውን ሲገነቡ እኛ የዛሬ ኢትዮጵያውያን ሞት፣ ስደት፣ መከራ፣ እንግልት ወዘተ እይተፈራረቀብን እንታያለን። ኢትዮጵያዊ ከአገሩ መከራና ሲቃይ ሲሸሽ በሊቢያ በረሀና በሲናይ በረሀ እንዲሁም በቀይ ባሕርና በየመን ጠረፍ እየተገደለ ኩላሊቱና ልቡ እይተሸጠ ነው። ወጣቱ ተምሮ ሥራ አጥ ሆኖ ለበተሰብ ሽክም በመሆኑ የመኖር ተስፋው እየመነመነ ነው። ሥራ ማግኘት በወገን በመሆኑ ባለሥልጣን ወይም በቂ ገንዘብ የሌለው ሥራ ፈላጊ ቦታ እንደማይኖረው ማንም አያጣውም። ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለሥልጣን ወገን የሌለው የጉልበት ሥራ ሠርቶ ራስን ማሻሻል በጣም ከባድ እየሆነ ነው፤ ከሁሉም በሰላም ከቤት ውጥቶ በሰላም መግባት አስቸጋሪ እየሆነ ነው። ወጣቱ እየረገፈ ነው፤ በኢሕአዴግ አገዛዝ ሞት፣ መከራ ያልዳሰሰው ቤተሰብ ቢኖር የገዳዮች ቤተሰብ ብቻ ነው።

እኛ የዛሬ የአገር ባለ አደራዎች በሐሳብ ወይም ተከኖሎጂ በፈጠረልን መሥመር እየተገናኘን አስፈላጊውን የድርሻችንን ካልተገበርን የኢትዮጵያ የወደፊት እጣ ፈንታ አጠያያቂ እንደሚሆን ኦሎን ኢኦ ያምናል። ኦሎንኢኦ የአሮሞ ሕዝብ የተናጠል የነፃነት ጥያቄን አይደግፍም፣ ምክንያቱን በዚህ ጽሑፍ የሩቁን ለታሪክ ትቶ በወቅታዊና አንገብጋቢ

ጉዳይ ቢተኮር የአሮሞ ሕዝብ እንደሌሎች የኢትዮጵያ ሕዝቦች በጥቂት ጎጠኞች የተንገላታ፣ የተመዘበረ፣የተጨፈጨፈ፣የታሰረ፣ ወዘተ እንጂ ተለይቶ ለአደጋው አልተዳረገም። ኢትዮጵያ ጠላት ጎጠኛ ወያኔ ነው። ወያኔን በጋራ አስወግደን በሕዝባችን መካከል ችግር ነው የምንል ካለ በውይይት በጠረጴዛ ዙርያ መፍታት እንደሚቻል አሕንኢአ በጽኑ ያምናል። ዛሬ እንደሚታየው በአሮሞ የፖለቲካ አመራሮች ሁለት የሐሳብ መንሸራሸር ይታያል። ይህም የአንድነቱ ደጋፊና እራስን እድል በራስ መወሰን በሚሉት ነው። የአሕን ኢአ እምነቱ የኢትዮጵያ ሕዝቦች አንድ ሆነው ወያኔን አስወግደው በሕዝብ ለሕዝብ የተመረጠ መንግሥት መመሥረት ነው። ለአሮሞ ሕዝብ ከኢትዮጵያ ሕዝቦች በጋራ መኖር ጠቀሜታ አለው፣ ከነዚህም መካከል ጥቂቱን ብንጠቅስ፡

- 1 ምርቱን ለዓለም ገበያ ለማቅረብም ሆነ ለማስገባት አመቺ ላይሆን ይችላል።
- 2 በክልሉ ከብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ስለሚዋሰን የወሰን ግጭት ሊገጥመው ይችላል።
- 3 በአሮሞ መሬት ላይ የሌሎች ብሔረሰብ ነገዶች ስለሚኖሩ እነርሱን ከአሮሞ ማህበረሰብ ጋር አጣጥሞ ለማኖር አስቸግሪ ሊሆን ይችላል።
- 4 ለረጅም ዓመት ተጋብቶና ተዋልዶ የኖረውን ሕዝብ መለየት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል።
- 5 በታሪክ አኳያ ለኢትዮጵያ አንድነት መስዋዕት የሆኑ ጀግኖች የአሮሞ ልጆችን ታሪክ ማጣጣል ይሆናል፣ ይህም ለጎጠኛ ወያኔ ትልቅ ድል ነው። ይህም በአሮሞና በሌሎች መካከል ጠብ ልጭር የሚችል ክስተት ሊፈጥር ይችላል።

አሕን ኢአ ከላይ የተጠቀሱትን በማጤን ከአንድነት ኃይሎች በመቀናጀት ፀረ ወያኔ ትግል ከተቀላቀለ እነሆ ሦስት ዓመት አስቆጥሮአል። የአሮሞ ሕዝብ ለኢትዮጵያ ነፃነት መጠበቅ የከፈለው መስዋዕት ቀላል ግምት የሚሰጠው አይደለም፣ የአሮሞ ሕዝብ ለኢትዮጵያ መኖር መሠረት ነው። መሠረት ቅርንጫፍ አይደለም ተገንጥሎ የሚወድቅ፣ እንኳንስ መገንጠል ማሰብ ራሱ ዋጋ ያስከፍላል፤ የአሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ እንድነት የአሮሞ ሕዝብ ኢትዮጵያዊ መሆኑን በፍጹም ያምናል። የተለያዩ አክቲቪስቶችና የብዙኃን የዜና ማሰራጨዎች፣ በሌሎች ብሔሮች ላይ ይህን.....ፈጸመ .....እንዲህ አደረገ .....እያሉ ብሶት ሲያሰሙ ይደመጣል፣ ሐቅ ነው አሕንኢአ በደሉን አይክድም፣ ከላይ እንደተጠቀሰው የአሮሞ ሕዝብ ከሁለት የተከፈለ ሲሆን የአንድነቱን ደጋፊ ኃይሎችን ማበረታታት ሲገባ ሁሉንም ማውገዝ ተገቢ አለመሆኑ ሊታወቅ ይገባል። በትግል ዘመን ሚዲያዎች በርካታ የሚያቀርቡት ዜና ሊደገፉ የሚገባቸውን ማበረታታት እንጂ የተሳሳቱትን በማውገዝ ጊዜን ማባከኑ ፋይዳ እንደሌለው አሕንኢአ ያምናል። እዚህ ላይ አሕንኢአ የሚዲያን በጎ ጥረት ለመውቀስ ሳይሆን ሁለት ተፃራሪ አጋጣሚዎች ሲከሰቱ ሚዛናዊ በሆነ መልኩ ማስተናድ እንጂ አንዱን ጎን ብቻ

ማወደስ ወይም ማውገዝ እንደማይኖርበት ለመጥቆም ነው። አሕንኢአ መስረተ ዓላማውን ይፋ አድርጎ መንቀሳቀስ ከጀመረ ሦስት ዓመት ቢሞላውም ቀርቦ የወያየ ሚዲያ ከሦስት ሚዲያዎች አይበልጡም። የሚዲያዎች ማወያየት ወይም አለመወያየት በድርጅቱ ላይ ተፅእኖ

ባያሳድርም አቀራረቡ ለአንድነቱ የሚታገሉ የኦሮሞ ሕዝባችንን ክፉኛ ሣያሳዝን አልቀረም። አሕንኢአ የመደመር ፖለቲካን ወይም ወያኔን የማጠናከር ፕሮፓጋንዳ አልተቀበለም፤ ለወድፊቱም አይቀበልም ..... ይቀጥላል